



دولت کی وزارتِ پولیس
ڈی، بی، ڈی، سی، بی

دولت کی وزارتِ پولیس اور سروسز کے لیے
مختص کی جانے والی خریداری کے لیے

171-M(F2)/IUL/2024/019

01 فروری 2024

PC-171/2024/W072

پولیس کے لیے قومی اور ریاستی پرچم

Procurement of Police Flag and National Flag

پولیس کے لیے:

پولیس کے لیے:

پولیس کے لیے:

پولیس کے لیے:

ዎዎን ለምርመራ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ

2.1	<p>የምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p> <p style="text-align: center;">ታሪክ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.2	<p>ይህ ሰነድ ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። " Bid Registration Form " ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.3	<p>ይህ ሰነድ ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p> <p style="text-align: center;">90 ቀን ውስጥ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.4	<p>የምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p> <p style="text-align: center;">ደንበኞች ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.5	<p>የምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p> <p style="text-align: center;">የምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.6	<p>ይህ ሰነድ ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.7	<p>ይህ ሰነድ ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p> <p style="text-align: center;">ደንበኞች ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.8	<p>ይህ ሰነድ ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p> <p style="text-align: center;">ደንበኞች ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>
2.9	<p>ይህ ሰነድ ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል። ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p> <p style="text-align: center;">ደንበኞች ለምርመራ ሰነድ ለማድረግ ለሚገቡ ሰነዶች ማጠቃለያ ማድረግ ይኖርበታል።</p>

10.2 10.1 17.3 11.0 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 12.0 12.1 12.2 12.3 12.4 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4

10.2	10.1 17.3
11.0	
11.1	
11.2	17.0
11.3	
11.4	3
11.5	
12.0	
12.1	
12.2	
12.3	11-12 (8) (9)
12.4	15
13.0	
13.1	
13.2	-
13.3	
13.4	13.3

መግቢያ ላይ ያገኘውን ድምፅ ለማሰባሰብ ያገለግላል።

15.3	የገንዘብ ምርመራ ድምፅ እንዲፈጸም የሚገባው ለሁሉም ገንዘብ ምርመራዎች ተገቢ ነው።
15.4	የገንዘብ ምርመራ ድምፅ ለገንዘብ ምርመራዎች 05% (አምስት ሆር) ነው።
15.5	ከ ለምዕራብ 13 አድቨር ጋር ተያይዞ የሚገኘውን ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ።
15.6	የምርመራ ድምፅ ለምዕራብ 15 አድቨር ሲሆን ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ።
15.7	ከ ለምዕራብ 15 አድቨር ጋር ተያይዞ የሚገኘውን ገንዘብ ምርመራዎች 5 ተቃራኒ ነው።
16.0	ገንዘብ
16.1	ገንዘብ ድምፅ የሚሰጠው ለምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች ነው።
17.0	ገንዘብ ምርመራ ድምፅ
17.1	ገንዘብ ምርመራ ድምፅ ለገንዘብ ምርመራዎች የሚሰጠው ለምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች ነው። (ምዕራብ 3 አድቨር) ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ። ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ። ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ። ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ።
17.2	በምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች የሚሰጠው ለምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች ነው። 17.1 አድቨር ሲሆን ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ።
17.3	በምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች የሚሰጠው ለምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች ነው። 17.1 አድቨር ሲሆን ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ።
17.4	በምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች የሚሰጠው ለምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች ነው። 17.1 አድቨር ሲሆን ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ።
17.5	ገንዘብ ምርመራ ድምፅ ለምዕራብ 11-02 አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ። 13-K/CIR/2018/01 አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ። 18 አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ። PR-14 የምርመራ ድምፅ ነው።
17.6	ከ ለምዕራብ 17.3 አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች የሚሰጠው ለምዕራብ አድቨር ገንዘብ ምርመራዎች ነው። 1 ሲሆን ገንዘብ ምርመራዎች የሚመለከት ሆኖ።

Bid Bond

Beneficiary: Maldives Police Service

Date: -----

Bid Bond: -----

Whereas, ----- (Hereinafter called “the Bidder”) has submitted his bid for the Tender no ----- (- -----) issued by the **Maldives Police Services** on (-----Date) for (-----project Name and Number-----) (hereinafter called the “the bid”).

KNOW ALL PEOPLE by these presents that we (-----**Insurance Pvt Ltd,**) having our registered -----, (hereinafter called “ the insurer”) are bound unto **Maldives Police Service** (hereinafter called “The Purchaser”) in ----- the sum of (----- **Amount** -----) for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Insure binds itself, its successors, and assign by these presents.

SEALED with the common Seal of the said insurer this (----- **Date**-----)

THE CONDITIONS of this obligations are:

- 1) If, after Bid opening, the bidder withdraws his Bid during the period of Bid validity specified in the form of Bid; or
- (2) If the bidder having been notified of the acceptance of his bid by the Purchaser during the period of Bid validity:
 - (a) fails or refuses to execute the Form of Agreement in accordance with the instruction to the Bidders, if required; or
 - (b) fails or refuses to furnish the performance Security, in accordance with the instruction to Bidders; or
 - (c) does not accept the correction of the bid pursuant to Clause 27.

We undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of his first written demand, without purchaser’s having to substantiate his demand, provided that in his demand the Purchaser will note that the amount claimed by him is due to him owing to the occurrence of one or any of the three conditions, specifying the occurred condition or conditions.

This Bond will remain in force up to and including the date (----- **Date**-----) **90 days** after the deadline for the submission of bids as such deadline is stated in the instructions to the Bidders or as it may be extended by the Purchaser, notice of which extension(s) to the Insured is hereby waived. Any demands in respect of this bond should reach the insurer not later than above date.

This Bond shall be governed by and constructed in accordance with the laws of the Republic of Maldives.

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR

Name of the Insurer: -----

Address: -----

Date: -----

ސަ ސަރުކާރުގެ ސިޓީ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ސިޓީ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ސިޓީ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ސިޓީ ދަށުން

Performance Bond

Guarantor: -----

Beneficiary: Maldives police service

Date: -----

Performance Bond No.: -----

We have been informed that -----, (hereinafter called “the Contractor”) has entered into Contract; Award Letter No: -----) Dated -----, with you, for the execution of ----- (hereinafter Called “the Contract”).

Furthermore, we understand that, according to the conditions of the Contract, a performance guarantee is required.

At the request of the Contractor, we ----- hereby irrevocably undertake to pay you any sum or sums not exceeding in total an amount of **MVR** ----- (-----) such sum being payable in the types and proportions of currencies in which the Contract Price is Payable, upon receipt by us of your first demand in writing accompanied by a statement stating that the Contractor is in breach of its obligation(s) under the Contract, proving and showing the grounds for your demand or the sum specified therein

Any claim under this Bond must be received by the Guarantor on or before (...Date) (the “Expiry Date”), when this Bond shall expire and shall be returned to the Guarantor.

This guarantee shall be governed by and construed in accordance with the laws of Republic of Maldives.

SIGNED ON (Date) on behalf of (-----)

ސަލާމް: ޖެނެރަލް ސެކްޔަރެޓަރީ ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފީސް ސަރުކާރުގެ ސެކްޔަރެޓަރީ އޮފީސް، ޖެނެރަލް ސެކްޔަރެޓަރީ.

Form of Bank Guarantee for Advance Payment

To:
[name & address of Purchaser]
.....
.....

[name of Contract]

Gentlemen:

In accordance with the provisions of the Conditions of Contract, of the above-mentioned Contract,
.....[name and address of Supplier] (hereinafter called "the Supplier") shall deposit with
..... [name of Purchaser] a Bank Guarantee to guarantee his proper and faithful performance under the said Clause of the Contract in an amount of[amount of Guarantee]
.....[amount in words].

We, the
[Bank or Financial Institution], as instructed by the Supplier, agree unconditionally and irrevocably to guarantee as primary obligator and not as Surety merely, the payment to [name of Purchaser] on his first demand without whatsoever right of objection on our part and without his first claim to the Supplier, in the amount not exceeding * [amount of Guarantee]
..... [amount in words].

We further agree that no change or addition to or other modification of the terms of the Contract or of Works to be performed there under or of any of the Contract documents which may be made between [name of Purchaser] and the Supplier, shall in any way release us from any liability under this Guarantee, and we hereby waive notice of any such change, addition, or modification.


* An amount is to be inserted by the Bank or Financial Institution representing the amount of the Advance Payment, in Maldivian Rufiyaa.

This Guarantee shall remain valid and in full effect from the date of the advance payment under the Contract until [name of Purchaser] receives full repayment of the same amount from the Supplier.

Yours truly,
SIGNATURE AND SEAL:
NAME & ADDRESS OF BANK/INSTITUTION

6 - موزیڈی


موزیڈی 6 (ڈسٹریکٹ / موزیڈی موزیڈی (سولہویں ایئر فورس))




Police Flag




Police Badge



- Screen printed police badge centered on a single reversed flag.
- Badge color codes are as shown above.




Police Flag



Color Corde

Police Badge



የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት፣ መከተል፣ ልማትና የጥሬ ወርቅ ዳብርብ

ገጽ 7 (ጥሬ ወርቅ ዳብርብ)

ጥሬ ወርቅ ዳብርብ

1- የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት (ገጽ 1፣ ስራ 1፣ የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት)

- (ሀ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት
- (ለ) ጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት | የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት
- (ሐ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት (የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት/ልማት/ልማት) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት
- (ተ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት ለጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት (የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት)
- (ሐ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት
- (ሀ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት
- (ለ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት
- (ሐ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት
- (ተ) የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት

2- የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት (ስራ 65) - የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት

የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት ስራ

X የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት

የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት

3- የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት (ጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት 20)

የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት ስራ የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት ስራ

X የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት

የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት

4- የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት (ጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት 10) - የጥሬ ወርቅ ዳብርብ ልማት ስራ 4 ስራ

8 ޖަހަންނެއް (ރަފްޅު ލަންބަރު 90)

ޖަހަންނެއް	ސަފަޅު	ލަންބަރު	ފެންނަން	ޖަހަންނެއް	#	
			400	Police Flag (90x60)	1	
			400	National Flag (90x60)	2	
			600	Police Flag (135x90)	3	
			600	National Flag (135x90)	4	
			ޖަހަންނެއް			

މަޢުލޫމާތު ޖަހަންނެއް ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމަށް ސަލާމަތް ދެއްވަމެވެ.

ބަޔާން - 9 (މުސާސާ 2024 ވަނަ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް - ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

1. ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް

ނަންބަރު:	ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވާނެ ގޮތުގައި:	(މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި) ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވާނެ ގޮތުގައި:	މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

2. ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް / ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

ނަންބަރު:	މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވާނެ ގޮތުގައި:	މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވާނެ ގޮތުގައި:	މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

3. ސަރުކާރުގެ ހިދުމަތު ދެއްވާނެ ބޭފުޅުންނަށް

ނަންބަރު:	މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި
އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ދަންނަވާނެ ގޮތުގައި:	މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި (މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި) މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މުސާސާ 2024 ވަނަ ގެޒެޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި

መደብ አንድ፡ የግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ

1. አጠቃላይ መረጃ

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ በግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።



2. የግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

3. ግብይት ስምምነት

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

4. ግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

ይህ ስምምነት ማረጋገጫ ደንብ ለግብይት ስምምነት ማረጋገጫ ስር ለሚከናወኑ ግብይቶች የሚያስፈልጉትን ማረጋገጫ ደንብ ይገልጻል።

መደብ አንድ፣ ስልጠና በግብርና ስርዓት

ስልጠናው ለሰነድ ግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል። ስልጠናው በግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል።

ሰነድ ግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል። ስልጠናው በግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል።

14. ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ

ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ ተወስኗል። ስልጠናው በግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል።

15. ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ

ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ ተወስኗል። ስልጠናው በግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል።

16. ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ

ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ ተወስኗል። ስልጠናው በግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል።

17. ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ

ስልጠናው ስለሚደረግ ስራ ስለሚደረግ ተወስኗል። ስልጠናው በግብርና ስርዓት ስለሚደረግ ተወስኗል።



ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ 1

ᠮᠤᠮᠤᠯᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ

(2 ᠮᠤᠮᠤᠯᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ)

ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ 2

ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ

(19 ᠮᠤᠮᠤᠯᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ)

ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ (ᠮᠤᠮᠤᠯᠤᠯᠤᠰᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ)		1
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.1
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.2
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.3
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.4
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.5
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.6
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.7
ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	ᠠᠨᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠤᠰᠤ	1.8

